


በኮቪድ-19 ወቅት ያለስጋት ኃይማኖታዊ ስብሰባዎች ላይ መካፈል



ንክኪን ይገድቡ እና አብረው ከማይኖሩዎቸው ሰዎች ጋር የ 6 ጫማ ርቀት ይጠብቁ።




በክፍል ውስጥ እና ውጭ አካላዊ ርቀት ለመጠበቅ አዳጋች ሲሆን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ያድርጉ።



የራስዎን የፀሎት መፅሐፍ ወይም ምንጣፍ ይዘው ይምጡ



ጀርሞች በቀላሉ ስለሚሰራጩ አዳራሾች ውስጥ ሆነው አይዘምሩ



ልጆችዎን አጠገብዎ ያድርጉ፤ ከሌሎች ጋር አይሰባሰቡ



ቁርባን የመሰሰሉ ስርዓቶች አይመከሩም

AMHARIC